

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ለቀጣዮቹ 30 ዓመታት ብልጽግናውን እንዲቀጥል የሚደረግበት መንገድ

Thrive Montgomery 2050 ለካውንቲው አጠቃላይ እቅድ ሁሉን አቀፍ ዝመና ነው። ይህ ዘመናዊ አዳዲስ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ማለማመድ፣ ታሪካዊ የፍትሐዊነት እጦትን መቅረፍና ካውንቲው እንዴት ማደግ እንዳለበት የምናስብበትን መንገድ መቀየር ላይ ያተኮረ ነው። ይህ ለሚከተሉት ተከታታይ አስርት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ለወደፊት እድሎች እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለበት እና ወሳኝ ንብረቶቹን በመጠበቅ የወደፊት እድሎችን እና ተግዳሮቶችን ምላሽ መስጠት እንዳለበት የሚረዳ የረጅም ርቀት የፖሊሲ ማዕቀፍ ነው።

ረቂቅ ዕቅድ ለመሬት አጠቃቀም፣ ለመኖሪያ ቤት አገልግሎት፣ ለትራንስፖርት፣ ለአካባቢ፣ ለእኩልነት፣ ዲዛይን፣ ጥበባና ባህል፣ ፓርኮችና ክፍት ቦታዎችን ለኢኮኖሚው የሚሆኑ ማህበረሰቡ ግንዛቤ የጨበጠባቸውና በመረጃ የሚመሩ ምክረ ሃሳቦችን ያካትታል።

ይህ ሰነድ የሞንትጎመሪ ዕቅድ ዝግጅት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ለቀጣዮቹ 30 ዓመታት ብልጽግናውን እንዲቀጥል ለማድረግ የያዘውን ሃሳብ በተመለከተ አጭር እይታ ያቀርባል።

ዲላማ – ሶስት ዋና ዋና ውጤቶች



ኢኮኖሚያዊ ጤና

ዋና ዋና የስራ ቀጣሪዎችን በመሳብና ጠብቆ በማቆየት፣ የፌዴራል ካምፓሶችንን በቀጣይነት በማሳልበት፣ አነስተኛ የንግድ ስራዎችን እና አዲስ ግኝትን በመደገፍና ከፍተኛ ጥራትና ብዝሃነት ያለው የሰራተኛ ሐይል ጠብቆ በማቆየት ኢኮኖሚው ሞቅ ደመቅ ያለ፣ ጠንካራና ተወዳዳሪ መሆኑን ለማረጋገጥ እንፈልጋለን።



ፍትሃዊነት

ሁሉም ነዋሪዎች ሊደረስበት የሚችል መኖሪያ ቤት፣ ጤናማ ምግብ፣ የስራ ቅጥር፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርትና ሌሎች ነገሮችን በእኩልነት የሚያገኙበት ቦታ ለመፍጠር እንፈልጋለን።




አካባቢዊ አይበገሬነት

የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋትና የታቀዱ ለውጦችን ያልተጠበቁ ክስተቶች የሚያስከትሉትን ተጽእኖ ለማቃለልና የተፈጥሮ ሐብቶቻችንን ጠብቆ ለማቆየት ምርጫ የሚባሉ ስትራቴጂዎችን መጠቀም አለብን።

የአቅዱ ዋና ዋና ገጽታዎች

በማህበረሰብ ውይይቶች፣ በባለሙያ ቃለ ምልልሶች፣ ትንታኔ እና ምርምር ላይ መሰረት መሰረት በማድረግ፣ የ Thrive Montgomery 2050 እቅድ በሶስት ሚዛኖች ላይ ለአድገት እቅድ ያወጣል — ካውንቲ/ክልል፣ ሰፈር፣ እና ብሎኮች እና ህንጻዎች — እና በእነዚህ መሰረታዊ ገጽታዎች ላይ በመመስረት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የተጋረጡበትን ተግዳሮቶች ይፈታል።



የአድገት ካርታን ዳግም መሳል

- የአድገት አሻራን ከአውነታው ጋር ማዛመድ
- ለፍትሃዊነት እና ተወዳዳሪነት የምስራቅ ካውንቲ የአድገት ኮሪደሮችን ወደነበረበት መመለስ
- አሻራ ባረፈባቸው ኮሪደሮች ሁሉ ውስጥ የእንቅስቃሴ ማእከል በሆኑት ውስጥ እድገት ላይ ማተኮር
- የግብርና መጠባበቂያ ተገቢነትን ማጠናከር

የአድገትን እንዴት (ምን ያህል እና የት የሚሉትን ብቻ ሳይሆን) የሚለውን ዳግም ያስቡ

- ለመገልገያዎች እና ለመሰረተ ልማቶች ያሉ ማሻሻያዎችን ለመክፈል መልሶ ማልማትን እንደ ገንዘብ
- ያለማስተላለፍን መቀነስ/የተሻለ የዝናብ ውሃ አፈጻጸም
- የተሟላ ማህበረሰቦችን እና 15-ደቂቃ መኖርን በተቻለ መጠን ለበርካታ ሰው ሁሉ ማድረስ


ለመኪናዎች ሳይሆን ለሰዎች ማቀድ

- መጓጓዣ፣ መራመድ እና ብስክሌት መንዳት ላይ አጽንኦት መስጠት
- ምርጥ ቦታዎችን ለመገንባት እና VMT ለመቀነስ የመሬት አጠቃቀምን እና መጓጓዣን ማዋሃድ
- የማህበራዊ ግንንኘት እና ጤናን እንደ ግልጽ አላማዎች ማስተዋወቅ
- የአይቲ መሰረተ ልማትን አስፈላጊነት እውቅና መስጠት

የንድፍ አስፈላጊነትን ከፍ ማድረግ

- ፍትሃዊነትን እና ተወዳዳሪነትን ለማላቅ በቅጽ ላይ የተመሰረቱ ኮዶችን መጠቀም
- ጥበባትን እና ባህልን በህዝባዊ እና ግላዊ መሰረተ ልማቶች ውስጥ ማካተት
- የስፍራዎች ጥራት ለኢኮኖሚ ተወዳዳሪነት ወሳኝ መሆኑን እውቅና መስጠት

ለእድገት ራዕይ



Thrive Montgomery 2050 የእድገት ዲያግራም የሚገልጸው የእድገት ጽንሰ ሃሳቦችን እና ሊሆኑ የሚችሉ የአካባቢ ማዕከላትን ነው። ነገር ግን ዲያግራሙ ከታመቀ እድገት እና የተሟላ ምዕራፎች አውድ አንጻር መታየት አለበት። የሚታዩት የአካባቢ ማዕከላት ሁሉንም ነገር ወይም ወይራት የሚኖሩ ማዕከላትን በሙሉ ያጠቃልላሉ አይደሉም።

የገጠር አካባቢዎች እና የግብርና መጠባበቂያ (በጠቆር ያለ ሰማያዊ) ለግብርና፣ ለገጠር ክፍት ቦታዎች እና አካባቢያዊ ጥበቃ በዋነኝነት ተወስኖ ይቀጥላል። ግብርና እየተለወጠ ሲመጣ እና ነገር የመኖሪያ ማህበረሰቦች ፍላጎት በጊዜ ሂደት ሲቀየር፣ እነዚህ አካባቢዎች በተፈጥሮ የሚከሰት አንዳንድ እድገትን ሊሰብ ይችላል።

በእነዚህ ሁለት ደረጃዎች መካከል ያለው **ውስን የእድገት አካባቢ** ለአገልግሎቶች የሚሆን በአካባቢው ያሉ ፍላጎቶችን ለማሟላት እና ብዙሃነት ያለው እና ተገቢ የሆነ የመኖሪያ ቤት ምርጫዎች ደረጃን ለማቅረብ፣ የዘር እና የማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ለመጨመር እና የበለጠ የተሟሉ ማህበረሰቦችን ለማብቃት የተወሰነ፣ ጤናማ እድገት በሚመከርባቸው በዋነኝነት የከተማ ዳርቻ የመኖሪያ ማህበረሰቦችን ይይዛሉ።

ኮሪደር ተኮር የእድገት አካባቢ (በውሃ ሰማያዊ) ነገር የሆነ እና የታቀደ መጓጓዣ፣ የቅጥር ማእከላት እና በቂ መሰረተ ልማት በተገቢው ቦታ ያለው ሲሆን፣ በአቅዱ ላይ እንደተሰመረበት የወደፊቱን እድገት ከፍተኛውን ድርሻ እንዲያስተናግድ ይመከራል።


አራቱ የጠብባብ አይነቶች የሚወክሉት ተፈጥሮአዊ እና ሰው ሰራሽ ሃብቶችን ሳያጨናንቁ ለይዘታቸው እና ሊደግፏቸው ለሚችሉ የአንቅስቃሴ ደረጃ ተገቢ የሆኑ በበርካታ መጠኖች እና ሚዛኖች የሚገኙ የተለያዩ ሙሉ ማህበረሰቦችን ነው።

የ Thrive Montgomery 2050 እንዴት እንደተደራጀ

የ Thrive Montgomery 2050 ምክረ ሃሳቦች በስድስት አማራጭ ገጾች ወይም ምዕራፎች የተደራጁ ናቸው፡

- የታመቀ እድገት፡ ኮሪደር ተኮር እድገት
- የተሟሉ ማህበረሰቦች፡ የጥቅሞች እና ቅርጾች ቅይጥ
- ንድፍ፡ ጥበባት እና ባህል፡ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ እና ማህበረሰብን መገንባት
- መጓጓዣ እና የግንኙነት መረቦች፡ ሰዎችን፣ አካባቢዎችን እና ሃሳቦችን ማገናኘት
- ዋጋው የተመጣጠነ እና ሊደረሰበት የሚችል የመኖሪያ ቤት፡ ከሁሉም ነገር የበለጠ
- ፓርኮች እና የመዝናኛ ስፍራዎች፡ እየጨመረ ለሚሄድ የከተማ እና ብዝሃነት ያለው ማህበረሰብ፤ ንቁ እና ማህበራዊ

እያንዳንዱ ገጽታ በእቅዱ ራዕይ፣ ግቦች፣ ፖሊሲዎች እና ተግባራት በኩል የሚፈቱ የራሱ ጉዳዮች እና ተግዳሮቶች ያካተተ ነው።



Thrive Montgomery 2050 የእቅድ ቦርድ ረቂቅ

የካውንቲው ካውንስል በአሁኑ ወቅት የእቅዱን የእቅድ አወጣጥ ቦርድ ረቂቅ እየገመገመ ይገኛል እና ግምገማውን እንደሚያጠናቅቅ እና የመጨረሻውን እቅድ በ 2021 መገባደጃ ላይ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል። ለተጨማሪ መረጃ ThriveMontgomery.comን ይጎብኙ። ከሞንትጎመሪ የእቅድ አወጣጥ መረጃ ካውንተር በስልክ ቁጥር 301-495- 4610 ላይ ከ 9:00 a.m. እስከ 3:30 p.m. ከሰኞ - አርብ በመደወል ወይም በMCP-InfoCounter@mncppc-mc.org ላይ ኢሜይል በማድረግ የእቅድ አወጣጡን የቦርድ ረቂቅ የወረቀት ቅጂ ማግኘት ይቻላል።